

**26ኛው የግንቦት 20 የድል በዓል በጣሊያን መዲና በሆነችው በሮም ከተማ በታላቅ ድምቀት ተከበረ።**

በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ በሮም እና በአካባቢዋ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ-ኢትዮጵያውያን 26 ኛውን የግንቦት-20 የድል በአልን እ.ኤ.አ. ጁን 04 ቀን 2017 በሮም በድምቀት አከበሩ። በዓሉ ለትግሉ ሰማእታት የህሊና ጸሎት በማድረግ የጀመረ ሲሆን በግንቦት 20 ድል ላለፉት 26 ዓመታት የፌዴራሉ ስርዓት ያጎናፀፋቸው ድሎችና ተግዳሮቶች እንዲሁም በአገራችን በተለያዩ መስኮች በተመዘገቡ ስኬቶችና የተደቀኑ ፈተናዎች ዙሪያ የፓናል ውይይት ተደርጓል።

በዓሉን በንግግር የከፈቱት በጣሊያን የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ልዩ መልእክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዘነቡ ታደሰ ግንቦት-20 አስከፊው ፋሽስታዊ የደርግ ስርዓት ውድቀት የተበሰረበት ብቻ ሳይሆን ለዘመናት በድህነትና ኃላቀርነት ስትማቅቅ ለነበረችው አገራችን ህዳሴዋንም ጭምር ያበሰረ ታላቅ የድል ቀን እንደሆነ ነው የገለፁት። ባለፉት 26 ዓመታት አገራችን በተከተለችው ትክክለኛ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ኢኮኖሚው በየአመቱ በአማካይ 11% በመቶ እድገት ማስመዘገቡን በማስተዋስ ብዝሃነትን ለማስተናገድ ባለመቻሏ ለአምስት ምዕተ ዓመት ከስልጣኔ ማማ በማሸቆልቆል የዓለማችን የርሃብ፣ የድንቁንና ኃላቀርነት ተምሳሌት እስከ መሆን ድርሳ የነበረችው ኢትዮጵያ ወደ እድገትና ብልፅግና ከፍታ ለመመለስ መቻሏን አምባሳደሯ በንግግራቸው ገልፀዋል።

በኢትዮጵያ ባለፉት 26 ዓመታት በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚውና በማህበራዊው መስክ በተመዘገቡት ስኬቶችና ለውጦች ላይ ትኩረት ያደረገው የአምባሳደሯ ንግግር በተለይ <<በሃገራችን የህዳሴ ጉዞ የኢትዮጵያውያንን ትልቅነት ከሚያውጁ ሜጋ ፕሮጀክቶቻችን መካከል አንዱና ዋነኛው "ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት" ፤ የዚህ ብርቅዬ ፕሮጀክት የግንባታ ብስራት . . . እኛ ኢትዮጵያውያን አዲስ ታሪክ በጋራ የሰራንበት አጋጣሚ ብቻ ሳይሆን አሮጌ ታሪካችንን በጋራ የቀየርንበት የህዳሴው ዘመን ቱባ ክስተት>> ስሉ ነው ክብርት አምባሳደሯ የጠቆሙት።

በማክልም በመላው የአገራችን ህዝብ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ ለዕድገት መስመራችን ጥራትና ፍጥነት በሚገጥማቸው ዘርፈ-ብዙ ችግሮች ዙሪያ በሚደረገውን ትግል አጠናክሮ በመቀጠል በተዘረጋው ትክክለኛ ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ እውን ማድረግ እንደሚገባውም ነው አምባሳደሩ በንግግራቸው የጠቆሙት።

በመጨረሻም በጣሊያን የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በተዘረጉ ምቹ የዳያስፖራ ተሳትፎ ፕሮግራሞች በእውቀትና በገንዘባቸው እስካሁን ያሳዩትን ንቁ ተሳትፎ በቀጣይም አጠናክረው በመቀጠል የኢትዮጵያን ህዳሴ እውን በማድረግ ታሪካዊ አሻራቸውን እንዲያኖሩ ጥሪ አቅርበዋል።

በዓሉ የ 26 ኛውን ዓመት የግንቦት-20 ድል አስመልክተው ለህዝብ ውይይት በተዘጋጀው ሰነድ ዙሪያ ሰፊ የፓናል ውይይት በማድረግና የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ- መንግስትና የፌዴራል ስርዓት ዙሪያ የጥያቄና መልስ ውድድር በማድረግ በድምቀት ተከብሯል።